

አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፤ እስየው እንኳን ደስ ያለህ

ጌታቸው ኃይሌ

“የፖለቲካ እስረኞች ይፈታሉ ፤ ማሰቃያ እስር ቤቶች ይዘጋሉ” ብለህ ማወጅህ የሕዝብን ዋይታ መስማትህን ያመለክታል ። “ደስ አለኝ” ልትል የሚገባህ አሁን ነው ፤ እኛም “አሜን ፥ ይገባሃል ፤ እንኳን ደስ ያለህ” እንላለን ። ቃልክን ከጠበቅህ በሰው ፊት ከጦርተህ መራመድ ትችላለህ ።

ዜናውን እንዳሰራጨው ብዙ ተተችታችኋል ። “እንደለመዱት ሊደልሉን ነው ፤ ቃላቸውን ሲጠብቁ አይተናቸው አናውቅም” የሚሉ ሰዎች ቀጥር ጥቂት አይደለም ። “ያሁኑ እርግጠኛ ነው” እንዳልል የምረታበት ማስረጃ የለኝም ። የሚያዋጣው ቃላችሁን ስትጠብቁ ማየት ነው ። “የማእከላዊን ስም እንለውጠዋለን” ያልከው ማፈግፈግ እንዳይሆን ተጠንቀቅ ። መለስ ዜናዊ ስሙ ቢለወጥ ዲሞክራት ይሆን ነበር እንደማለት ነው ።

ሕዝባችን በአስተዳደራችሁ የደረሰበትን ሥቃይ ብዙዎች ዘርዘረውታል ። ዝርዝሩ ቀለም ከማለቁ በፊት ስለማያልቅ አሁን ወደዚያ አልሄድም ። “ዱሮውንም እዚህ ባልደረስን ነበር” ማለትም ጥቅም የለውም ፤ ደርሰናል ። “ለምን እንዲህ ሆነ?” ማለት የፈሰሰ ወተትን አፍሶ ለመጠጣት መሞከር ይሆንብናል ። የታሪክን ሂደት መቆጣጠር የማይቻልባቸው ሁኔታዎች ብዙ ናቸው ። አዋጃችሁ አንዱን እየሄዳችሁበት ሳለ ፥ መቆጣጠር እንደሚቻል ካያችሁበት ቅጽበት የደረሳችሁ አስመስሎታል ፤ ግፉበት ። የፀሐይ ጮራ አይተናል ። ፀሐይ መውጣት ከጀመረች ሐሳቧን አትቀይርም ። ትወጣለች ። ታሪክ እንደነገረን ሐሳቧን ከቀየረች የምትቀይረው አንዳች የተጀመረ ሰጠ ሥራ ሳያልቅ አልጠልቅም ብላ ጨለማን ለመግታት ብቻ ነው ።

አንድ ጊዜ አንድ ንጉሥ ፥ “የጊዜው ሁኔታ እንዴት ነው?” ብሎ ፈላስፎችን ቢጠይቅ ፥ “ጊዜ እኮ አንተ ነህ ፤ ጥሩ ካደረከው ጥሩ ይሆናል ፤ ካሰላሸኸው ይበላሻል” ብለው መለሱለት ። ይኸ የሆነው ንጉሥ ፈላጭ ቁራጭ በነበረበት ዘመን ነው ። ኢትዮጵያን የምታህል አገር ፈላጭ ቁራጭ በተወገዘበት ዘመን እጃችሁ ላይ ወድቃለች ። ልታውቧት ፥ ልታተልቋት ስትችሉ ፥ ለምን ትኩስም? ለምን ትነስ? ፖለቲካ ለፈላጭ ቁራጭ ፖለቲከኞች ወይ የመቃብር መቆፈሪያ ወይም የሐውልት ማቆሚያ ስፍራ ነው ። የመረጣችሁትን ልታደርጉት ትችላላችሁ ። አያድርስና ፥ በጭቆናው ከቀጠላችሁበት መቃብራችሁን መቆፈራችሁ ፥ ሕዝብ ሲያልም የኖረውን የሞተላትንም ዲሞክራሲ ካስገኛችሁ ደግሞ ሐውልታችሁን ማቆማችሁ ነው ። ቀባሪውም ሆነ ሐውልት አቋሚው ሥራችሁን የሚመዘግብ ታሪክ ነው ። ዓለም የሚያስታውሳቸውን ፖለቲከኞች ልብ በሏቸው ። ፖለቲከኛ ሆኖ የአንድን ሕዝብ ሕልም ከማድረስ የበለጠ ምን ደስታ አለ?

መጨቁን የሚያስደስተው ሰው የለም ማለቴ አይደለም ። ግን እስከሁን ያ ሰው መሆናችሁን በእውነት ታውቁታላችሁ? እንዴት ብሎ!! መግዛት ለመደናቀቅ ነው ፤ ለመረገም አታድርጉት ።

“የምንሠራው የሕዝብን ብሶት ለማስወገድ ነው” የምትሉ ከሆነ ፣ የራሳችሁን ስሜትና የሕፃናት ለቅሶ ብቻ አዳምጣችሁ መሆን አለበት ። የብዙኃኑ ብሶትስ? ለዚያውም ያመጣችሁት መፍትሔ አዲስ ብሶት ፈጠረ እንጂ አንዳችም ብሶት አልፏቸውም ። መፍትሔያችሁ እስካሁን ለሰማችሁት ፣ ልትሰሙም ለፈለጋችሁት ችግር ነው ፤ እሱም ፣ “አንዱ የኢትዮጵያ ነገድ (እናንተ “ብሔር” የምትሉት) ሌሎቹን ነገዶች ጨቁኗል” የሚባለው ብሶት ነው ። ይኸ ብሶት የብዙኃኑ ሳይሆን የናንተና የመሰሎቻችሁ ነው ።

በሁላችንም ላይ የጫናችሁት የብሶታችሁ መፍትሔ “ተለያዩ” የሚል የናንተን ፍላጎት የሚያረካ ነው ። ብዙኃኑ ሕዝብ እምቢ እያለ ፣ ለያይታችሁን አገሪቷን ወደ ዜጎቿ መታገራዎቻቸው ክልል ለወጣችኋት ። ክልልና የጻፋችሁት ሕገ መንግሥት አገሪቷን United Nations አደረገች ። ከዚያም አልፎ የእስር ቤት ታላላቅ ወንድሞች ስለሆኑ ፣ ከማሠቃያ እስር ቤቶች ጋር አብራችሁ አፍርሷቸው ። ሕዝቡ የሚለው ፣ “በገዛ አገራችን የቁም እስረኞች አታድርጉን ፣ በዲሞክራሲ አስተዳደር እንድንኖር ልቀቁን” ነው ። እምቢ እያላችሁ ፣ “እንሻሻላለን” እያላችሁ ሕዝቡ የጠየቀውን በናንተ ጥያቄ አትለውጡት ። ሕዝቡ ልቀቁን እንጂ ተሻሻሉልን አላለም ።

ሕዝቡ የሚጠይቀው በዲሞክራሲ አስተዳደር ዕለታዊ ችግሩን እያስወገደ በነፃነት መኖር ነው ። እናንተ ግን “የሰጠንህ አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ ነው” ትላላችሁ ። የዲሞክራሲ አስተዳደር ሕዝቡ የሚቀርጸው ነው እንጂ ማንም የሚሰጠው አይደለም ። የዲሞክራሲን አስተዳደር መስጠት የዲሞክራሲን አስተዳደር መንፈግ ነው ። ሕዝቡ የሚጠይቀው “አንድ የሆነውን ኢትዮጵያውያን የማይመስል ምክንያት እየፈለጋችሁ አትከፋፍሉን” ነው ። ሕዝቡ ፣ “የነገድ መለዩ ያደረጋችሁት ካርድ ዱሮውንም መኖር የለበትም” እያለ ሲጥለው ለምን ትቆታላችሁ? የገዢ ኩራቱ ሕዝብን አንድ ማድረግ እንጂ ፣ መከፋፈልና የተፋቀሩትን ማጣላት እኮ የሰይጣን ሥራ ነው ።

እናንተ እንደምታስቡት ፣ የቋንቋ ብዛት የተለያዩ ሕዝቦች እንደሚኖሩ ገንዘብ ወይንም ሲነግሯችሁ አልሰማ ማለታችሁ ለምንድነው? “ስለዚህ ጉዳይ ከወቅታዊቱ የበለጠ ዕውቀት አለን” ብላችሁ ነው ወይስ ሰው እንደሚያማችሁ ፣ “ወቅታዊቱን ከሰማን ከፋፍሎ መግዛት ይቀርብናል” ብላችሁ ነው? ይኼ ሐሜት ሳይሆን እውነተኛ ነገር መሆን አለበት ። ሐሜት ሳይሆንም ፣ አማራጮችና አሮሞዎች (በአንድ ወቅት “አልፋና አሜጋ” አንድ እንዲሆኑ ሐሳብ ያቀረብኩላቸው) “አንድ ነን” ሲሉ አትቆጡም ነበር ። ቋንቋ እንደልብስ ነው ፤ ኢትዮጵያዊ ልብስ የለበሰ ፈረንጅ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አይሆንም ፤ በዚያው አንጻር የፈረንጅ ልብስ የምንለብስ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ፈረንጆች አይደሉም ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሴማዊና ኩሻዊ የሚባሉ ቋንቋዎች አሉ ። ተናጋሪዎቻቸው ግን ሁሉም ኩሻያን/ኢትዮጵያውያን ናቸው ።

የሕዝብን ብሶት መስማቱን ቀጥሎበት ። በሚገኘው ድል ተጠቃሚዎቹ እናንተን ጨምሮ ሁላችንም ነን ።
ካወቅንበት ኢትዮጵያ እኛን አበልጽጋ ሌሎችን የምታበለጽግ ፣ እኛን አቅፋ ሌሎችን የምታሰጠጋ ሰፊና
ሀብታም አገር ናት ።

የኢትዮጵያ አምላክ የጀመራችሁትን አዲስ ጉዞ ከፍጻሜ አድርሶ ከጨቋኝነት ነፃ ያውጣችሁ ።